

ለፍትህ አንድ ሆነናል

SEIU Local 1

ኖቬምበር፣ 2013

የኮሎምቡስ ጃንቶሮች አድማ

ውድ ወንድሞች እና እህቶች

ከ 1000 የሚበልጡ የኮሎምቡስ የፅዳት ሰራተኞችን በመወከል የተደረገው የውል ድርድሮች ፣ ከሃገሪቱ የፅዳት ተኮናታሪዎች ትልቁ የሆነው ABM የሙሉ ሰዓትና ቤተሰብ ለመደገፍ የሚበቁ ሥራዎችን ተቃውሞ እምቢ በማለቱ ድርድሩ በመስከረም ወር ተቋርጧል።

የኮሎምቡስ አካባቢ የፅዳት ሰራተኞች ያላግባብ የጉልበት ምዝብራን በመቃወም በ ABM እና ሌሎችም የፌደራሉ ህግ ያጎናጸፋቸውን መብቶች በመጣስ ማስፈራራትና ማጉላላት የሚያደርሱ የፅዳት ሥራ ተኮናታሪዎች ላይ የተጠናከረ አድማ በመምታት ላይ ናቸው።

በአሁኑ ጊዜ፣ የኮሎምቡስ የፅዳት ሰራተኞች የሚከፈላቸው ክፍያ ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ የተለያዩ የእርዳታ ፕሮግራሞችን የተረጋገጠ መስፈርት ያሟላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ፣ የ ABM የፅዳት ክፍል በ2012 ብቻ የ136 ሚሊዮን ዶላር ትርፍ አስመዝግቧል። የABM ሥራ አስፈጻሚ የሆነው ሄንሪክ ስሊፕላን \$2.6 ሚሊዮን ሲከፈለው፣ የኮሎምቡስ የሙሉ ሰዓት የፅዳት ሰራተኞች ግን ከጋዝና ከምግብ ሸቀጦች አንዱን መምረጥ ይኖርባቸዋል።

ምርጫ ነበረን። ወይ ለ ABM ፍላጎቶች ማጎንበስና በኮሎምቡስ - ምናልባትም እንዲሁም በሃገሪቱ ሁሉ - የፅዳት ሥራን እንደ ትርፍ ሰዓት ሥራ መቀበል - ወይም ለመብታችን መቆምና መልሰን መታገል።

ABM ሀገር አቀፍና ባለብዙ ሚሊዮን ዶላር ኮርፖሬሽን ነው። ግን ደግሞ SEIUም ሀገር አቀፍ ነው። ሁሉም በሀገሪቱ ያለ የSEIU ከተማ ይህንን ትግል ለማሸነፍ ያግዛል። ለኮሎምቡስም ብቻ ሳይሆን የትም ቦታ ላሉ ጠንካራ ሰራተኞች!

በአንድነት፣

ቶም ባላኖፍ
SEIU Local 1 ፕሬዝዳንት



ምርጫ ነበረን። ወይ ለ ABM ፍላጎቶች ማጎንበስና በኮሎምቡስ - ምናልባትም እንዲሁም በሃገሪቱ ሁሉ - የፅዳት ሥራን እንደ ትርፍ ሰዓት ሥራ መቀበል - ወይም ለመብታችን መቆምና መልሰን መታገል።



በኮሎምቡስ ውስጥ ያለው ትግል ሁሉንም የLocal 1 ከተሞች ይነካል።

የኮሎምቡስ የፅዳት ሰራተኞች ለሁሉም SEIU Local 1 አባላት በዕውነት እየታገሉ ነው። በሀገሪቱ ባሉ ከተሞች፣ ሲንሲናቲ፣ በኢንዲያናፖሊስና ሚልዋኪ የሚደረጉ መጪ የውል ድርድሮች ከ ABM እና የትርፍ ሰዓት ሥራ ሰራተኞችን አጥብቀው ከሚፈልጉ ሌሎች ተኮናታሪዎች ተመሳሳይ ችግሮች ይገጥሟቸዋል። ለማሸነፍ በኅብረት መቆም አለብን!

ሲንሲናቲ

የሲንሲናቲ የፅዳት ሰራተኞች ለፍትሃዊ ውል መታገላቸውን ይቀጥላሉ። አንዳንድ ዘገባዎች ሲንሲናቲ እያገገመች እንደሆነ ያሳያሉ። ነገር ግን ብዙዎቹ ነዋሪዎች ኑሯቸውን ለማብቃቃት ይታገላሉ። እጅግ ከፍተኛ ሀብት ካላቸው ኮርፖሬሽኖች የአንዳንዶቹን፣ ለምሳሌ የMacy's የGE እና የCitigroup ቢሮዎችን የሚያፀዱ የፅዳት ሰራተኞች ጠንካራ ሲንሲናቲን ለመገንባት የሚያስችል ኢኮኖሚ እንዲኖር ለማድረግ ቆመዋል። የ ABM የሥራ ውል ላይ ለመደራደር ቀጣዩ ከተማ እንደመሆናቸው መጠን፣ የሲንሲናቲ የፅዳት ሰራተኞች ABMን ለመታገል እና ቤተሰባቸውን ለመደገፍ የሚያስፈልጋቸውን የሙሉ ሰዓት ሥራ ለማስከበር ዝግጁ ናቸው።

ኢንዲያናፖሊስ

የኢንዲያናፖሊስ የፅዳት ሰራተኞች 700 የሚጠጉ ጠንካራ ሰራተኞችንና ቤተሰባቸውን የሚነካውን ውል ለመደራደር ቀበቶአቸውን እያጠበቁ ነው። በኢንዲያናፖሊስ ድህነት ላለፉት 10 አመታት ያለማቋረጥ በመጨመር 20% ደርሷል። የኢንዲያናፖሊስ የፅዳት ሰራተኞች፣ ለኢንዲ ሰራተኛ ቤተሰቦች የተሻለ ጊዜ ለማምጣት፣ ከሌሎች ዝቅተኛ ክፍያ አገልግሎት ሰራተኞች ጋር በማበር ላይ ናቸው።

ሚልዋኪ

ሚልዋኪ ውስጥ፣ ትልልቅ የንግድ ቢሮዎች የ SEIU Local 1 አባላትን ይቀጥራሉ። ጥሩ ሥራ፣ ጥሩ ክፍያና በሥራቸውም ላይ ተደግጭነትን ይሰጧቸዋል። ከሰራተኞች ኅብረት ውጭ የሚሰራው CleanPower የተሰኘው የፅዳት ተኮናታሪ ግን ሚልዋኪን ወደኋላ እየጎተተ ነው። CleanPower የሚክፍለው የደሀ ክፍያ ነው። ይኸም ሰራተኞቹ መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት በርዳታ ፕሮግራሞች ላይ እንዲደገፉ ያስገድዳቸዋል። ከዚህም በላይ በሰራተኞች ኅብረት እንቅስቃሴ ላይ ተሳትፎ ያላቸውን ሰራተኞች ያስፈራራል። SEIU Local 1ም እንደ CleanPower ያሉትን ኃላፊነት የጎደላቸው ተኮናታሪዎች በሚልዋኪም በመታገል ላይ ነው። ለጥሩ ሥራና ለሁሉም ሰራተኞች መብቶች መከበር ቆመናል።

የደህንነት ዓመት ቀጥሏል



የመሀል ከተማ የጥበቃ ሰራተኞች ታሪካዊ ውል ላይ እንዲደርሱ ከረዱ በኋላ፣ የገጠር ከተማ የጥበቃ ሰራተኞችም እንዲሁ ሰኞ አክቶበር 7 አዲስ ውል በመደራደር ላይ ናቸው። የገጠር ከተማ የጥበቃ ሰራተኞች ዝቅተኛ የጤና ሽፋን አረቦን (ፕሪምየም) እና የተሻለ የደመወዝ ክፍያ እንዲኖር በመታገል ላይ ናቸው። በቺካጎና አካባቢው የሚገኙ የጥበቃ ሰራተኞች በክልሉ ያሉ ትልልቅ የንግድ መስሪያቤቶችን ደህንነት የሚጠብቁ ቢሆንም የሚከፈላቸው ደመወዝ ግን ቤተሰባቸውን እንኳ ለማስተዳደር እስከማይበቃ ድረስ በጣም ትንሽ ነው።

በአሥር የጌራሌክስ ሰራተኞች SEIU Local 1ን ለመቀላቀል ድምፅ ሰጥተዋል።

ባለፈው ገና ከንቲባ ራህም ኢማኑኤል ከኅብረቱ ውጪ የሆነ ተኮናታሪ በቀጠሩ ጊዜ ከ300 የሚበልጡ ሰራተኞች በ አሥር ስራ አልባ ሆነዋል። ሴፕቴምበር 18 ላይ፣ በ አሥር ኤርፖርት የሚገኙ የጌራሌክስ ሰራተኞች በሰፊ የድምጽ ልዩነት SEIU Local 1ን ለመቀላቀል የድጋፍ ድምጽ ሰጥተዋል። አሁን ያ ድል ተበስሯል፣ ሰራተኞች የድርድር ኮሚቴ መርጠዋል፣ የውል ድርድር ለማድረግም ይዘጋጃሉ።



ነገር ግን ከ United Maintenance ጋር ያሉ ሰራተኞች፣ እሱም ሌላው በአሥር ያለ የፅዳት ሥራ ተኮናታሪ ነው፣ ኅብረታችንን አልተቀላቀሉም። አስተማማኝነት ያላቸው ሥራዎችን ለማምጣትና በሀገራችን በትልቅነቱ ሁለተኛ በሆነው ኤርፖርት ፍትህ ለማስፈን መታገላችንን እንቀጥላለን።

SEIU Local 1 ዲትሮይት ውስጥ እያደገ ነው።

ዲትሮይት እየተደረጃች ነው! የዲትሮይት ቡድኖችን ከከተማዋ ትልቁ የጥበቃ ተኮናታሪ ጋር ሰራተኞች የራሳቸውን ኅብረት እንዲመሰርቱ የሚፈቅድ ስምምነት ላይ ደርሷል። ይህም በሁሉም የዲትሮይት የጥበቃ ሰራተኞች መሃል ኅብረት ለመፍጠር ቁልፍ ርምጃ ነው፣ እነሱም በአሁኑ ጊዜ ቤተሰባቸውን ለመደገፍ እንኳ የማይበቃ ደመወዝ የሚከፈላቸው ናቸው። የአባላት አደራጆች እና የውስጥ ሰራተኞቻችን የፅዳት ሰራተኞችን ተሳትፎ ባለፉት ጥቂት ወራት ብቻ ከ 5% በላይ ለማሳደግ ሰርተዋል።



የአባላት ግብዓት ማዕከል አስር አመት ሞላው።

የSEIU Local 1 አባላት የግብዓት ማዕከል አባላት ለክብራቸው እና ለፍትህ በሚታገሉበት ጊዜ ሕይወታቸውን ለማሻሻል ቁርጠኝነት አለው



ከአስር አመታት በፊት በአክቶበር፣ SEIU Local 1 የአባላት የግብዓት ማዕከል በሮቹን ቺካጎ ውስጥ ከፈተ። በ 2004 21,111 የስልክ ፕሪዎችን ከአባላት ተቀብለናል። ዛሬ፣ ሁሉም የ SEIU Local 1 አባል በማዕከሉ ይገለገላል።

የማዕከሉ ስፔሻሊስቶች ፍሉረንስ ተርነር እና ዶኒስ ብራስሬልድን የመሳሰሉ መስራች የቡድን አባላት በ2012 አጠቃላይ ድምሩ \$360000 የሚሆን የካሳ ክፍያ ያስከተሉ የአባላት ቅሬታዎችን በመያዝ በኩል እርዳታ አድርገዋል።

ባለፈው ዓመት ማዕከሉ 62,879 ጥሪዎችን ተቀብሎ የ 6,165 ግጭቶችን ክስ የ SEIU Local 1 አባላትን በመወከል መስርቷል፣ 54,698 ጥያቄዎችን መልሷል።

SEIU Local 1 የደምዘ ስርቆትን ይታገላል።

ባለፉት አምስት ወራት፣ የ SEIU Local 1 የቅሬታ ሰሚ ቡድን ከ\$230,000 በላይ የሚሆን ከህግ ውጪ ሰርተው ካገኙ ሰራተኞች ተቀንሶ የተያዘ የተሰረቀ ደመወዝ አስመልሷል። SEIU Local 1 አባላት የግብዓት ማዕከል የቅሬታ ክስ ሂደትን እንዲያስጀምሩ፣ የቅጥር ውልዎን ቅጂ እንዲያገኙ ፣ ስለ ጥቅማጥቅም እዲያውቁ እና ሌሎችንም ነገሮች ይረዳዎታል። ለማንኛውም እርዳታ፣ የግብዓት ማዕከላችን ዘወትር ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከ 8:30 ጥዋት እስከ 5:00 ከሰዓት ክፍት ስለሆነ በስልክ ቁጥር (877) 233-8880 ወይም (312) 233-8880 ይደውሉ።

የፕሬስ ጥግ

የSEIU Local 1 ቃል አቀባዮች ክላውድ ስሚገዢና ፍራዳ ፕሪግደን አድማውን በማካሄድ ላይ ሳሉ ታሪካቸውን ለመገናኛ ብዙሃን ተርክዋል። በዚህም የሙሉ ሰዓት ሥራ በኩሉም በሱ እንዲኖር የህዝብ ድጋፍ ማሰባሰብ ችለዋል።



የኮንግረስ አባል ሉዊስ ጉቴራዝ በፍልስት ተሃድሶ ላይ ያተኩራል

The Columbus Dispatch የጤና ሽፋን ህግ የኩባንያዎች ሰራተኛ እንዲቀንሱ አያዘም

NBC 4 በጠባቂዎች የውል አለመስማማት ምክንያት የአድማ ስጋት እየታየ ነ

the Columbus Post የኩሉምቡስ ፅዳት ሰራተኞች ፍትሃዊ ደመወዝ ጠይቀዋል